



የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ የጉባኤ ጥሪ

የደቡብ ግሎባል ባንክ አ.ማ የባለአክሲዮኖች 10ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ እና 4ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ በኢትዮጵያ የንግድ ሕግ አንቀጽ 367፣370፣371፣393፣394 እና 400 እንዲሁም በባንኩ መመሪያ ቤቅ አንቀጽ 20 እና 21 መሠረት ቅዳሜ ታህሳስ 08 ቀን 2015 ዓ.ም ከጠዋቱ 2:00 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አደራሽ ይካሄዳል። ስለሆነም ባለአክሲዮኖች በአካል ወይም በሕጋዊ ወኪሎቻችሁ አማካይነት በተጠቀሰው ቀን እና ቦታ በጉባኤው ላይ እንድትገኙ የዳይሬክተሮች ቦርድ በአክብሮት ጥሪውን ያቀርባል።

የ10ኛ መደበኛ የጠቅላላ ጉባኤ አጀንዳዎች

1. የጉባኤውን አጀንዳ ማጽደቅ፤
2. እ.ኤ.አ የ2021/22 የአክሲዮን ዝውውሮች፣ አዳዲስ አክሲዮኖች ሽያጭና የባለአክሲዮኖች ብዛት ማሳወቅ፤
3. እ.ኤ.አ የ2021/22 የዳይሬክተሮች ቦርድ ሪፖርት ማድመጥና መርምሮ ማጽደቅ፤
4. እ.ኤ.አ የ2021/22 የውጭ አዲተሮችን ሪፖርት ማድመጥና መርምሮ ማጽደቅ፤
5. እ.ኤ.አ የ2021/22 የተጣራ ትርፍ ድልድል ላይ ተወያይቶ መወሰን።
6. የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን አበል መወሰን፤
7. የውጭ አዲተሮች መሾምና አበላቸውን መወሰን፤
8. የተሻሻለ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ጥቆማ ምርጫ አፈጻጸም መመሪያ ማጽደቅ፣ አስመራጭ ኮሚቴ አባላት ምርጫ ማካሄድ እና አበላቸውን መወሰን፤
9. የጉባኤውን ቃለ-ጉባኤ ማጽደቅ ናቸው።

የ4ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ የሰብሰባ አጀንዳዎች

1. የጉባኤውን አጀንዳ ማጽደቅ፤
2. የባንኩ ስያሜ እና የንግድ ምልክት እንዲሻሻል በቀረበው አጀንዳ ላይ ተወያይቶ ማጽደቅና ከዚህ ጋር ተያይዞ የመመሪያ ቤቅ አንቀጽ 20 ስያሜ ማስተካከልን ጨምሮ ለአፈጻጸሙ የሚረዱ ሌሎች ውሳኔዎች ለመወሰን እንዲችል ለዳይሬክተሮች ቦርድ ውክልና መሰጠት ።
3. የጉባኤውን ቃለ-ጉባኤ ማጽደቅ ናቸው።

ማሳሰቢያ፡-

1. በጉባኤው ላይ በአካል መገኘት የሚችሉ ባለአክሲዮኖች ይህ የጥሪ ማስታወቂያ ከወጣበት ጉባኤ ለመካሄድ ሁለት ቀን ሲቀረው ማለትም እስከ ታህሳስ 06 ቀን 2015 ቀን 10:00 ሰዓት ድረስ ከኢትዮጵያ ሆቴል በስተጀርባ ናሽናል ታወር ከሚገኘው የባንኩ ዋና መስሪያ ቤት ፃኛ ፎቅ ፋይናንስና አካውንታንት መምሪያ በመገኘት የእንደራሴነት/የውክልና ቅጽ በመሙላት ወይም ውል ለማዋዋል ሥልጣን ካለው አካል በጉባኤው ላይ ለመገኘት እና ድምጽ ለመስጠት የሚያስችል የተሰጠ የውክልና ማስረጃ ዋናውንና አንድ ቅጂ ይዞ በመምጣት በጉባኤው ላይ መሳተፍ የሚችሉ መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን።
2. በጉባኤው ላይ በአካል የምትገኙ ባለአክሲዮኖችም ሆኑ ወኪሎች የባለአክሲዮኑን ኢትዮጵያዊነት ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊነትን የሚያረጋግጥ የታደሰ የቀበሌ መታወቂያ፣ፓስፖርት ወይም መንጃ ፍቃድ ይዛችሁ እንድትቀርቡ እናሳስባለን ።
3. በተጨማሪም የድርጅት ተወካዮች የድርጅቱ ሥራ አስኪያጅ ወይም ተመሳሳይ የኃላፊነት ደረጃ ላይ ያሉ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ወይም ድርጅቱን ወክለው እንዲገኙ የሚያረጋግጥ የተመዘገበ ቃለ-ጉባኤ ወይም ውል ለማዋዋል ሥልጣን ካለው አካል የተሰጠ የውክልና ሰነድ ይዘው መቅረብ ያለባቸው መሆኑን እንገልጻለን።

ስለባንኩ መግለጫ

1. አድራሻ ፡- አዲስ አበባ ከተማ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 07
2. የዋና ንግድ ምዝገባ ቁጥር KK/AA/3/005948/206
3. የባንክ ሥራ ፍቃድ ቁጥር ለለበ/018/20112
4. ይህ መግለጫ እስከ ተዘጋጅበት ድረስ የባንኩ ዋና ገንዘብ ብር 1,694,840,308.75

የደቡብ ግሎባል ባንክ አ.ማ
የዳይሬክተሮች ቦርድ